



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ነሐሴ 7/2010

በግፍ የዜጎችን ሕይወት ማጥፋቱ በአስቸኳይ ይቋም

በኢትዮጵያ አሰቃቂና በጣም አሳሳቢ የሆኑ ሁኔታዎች እየተመለሱ መምጣታቸው በጉልህ የሚታይ ከስተት ሆኗል። ሕዝብን እርስ በርስ የሚያፋጁ አውሬዎች ነጻ ተለቀው ዜጎችን ለከፋ እልቂትና አደጋ አጋልጠዋል ። ጅግጅጋ፤ ድሬ ዳዋ ሰማሌዎች፤ እርሞዎች አማራዎች፤ ጉራጌዎች ወዘተ መፈናቀል ብቻ ሳይሆን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ። ጌዴዎ-አርሞ፤ ቤኒሻንጉል አማራ፤ ሻሸጫ፤ ጌብረና ገሬ፤ ትግሬ ወሎ ሕዝብ በየምክንያቱ እየተፈጀ፤ ንብረቱ እየወደመበት ለግመታት ከኖረበት ቤትና ቀዬ እየተፈናቀለ ይገኛል። ኢሕአፓ ይህን ከስተት በጥብቅ እያወገዘ ሕዝባችን በወያኔ የተንኮል ድር ተጠልፎና ተከፋፍሎ ወደ እልቂት እንዳያመራና ሀገራችን ኢትዮጵያን ለጥፋት እንዳይዳርግ በጥብቅ ያሳስባል ።

እየተከሰተ ያለው ሁኔታ ለአገራችንና ለሕዝባችን አደጋን ያዘለና ይህ ነው የማይባል ጥፋትን ያረገዘና መውለድም የጀመረ ነው ። ወያኔ ሥልጣኑን ጠግኖ ለመቀጠል በየቦታው ያጠመደውን የክፍፍል ፈንጂ ማፈንዳት ጀምሯል ። የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ ወድቋል በሚል ላቀደው የመፈንቅል መንግሥት እርምጃ ማጠየቂያ እያዘጋጀ ነው ። ፍቅር ሰባኪዎቹ አዳዲስ ሹሞች ይህ የሀገር አንድነት እንዴት በዴሞክራሲ ሊጠበቅ እንደሚችል ከሰብካው ባሻገር ያወቁበት አይመስልም። በጸረ ኢትዮጵያ አንድነት የታወቁና የማሉ ጠላቶችን በዙርያቸው በመሰብሰብና የአንድነት ስይሆን የክፍፍልና የጥበት እርምጃዎችና አቅዋሞችንም እየወሰዱ መሆናቸው ዓይኑን ለከፈተ ዜጋ ሁሉ አሳሳቢ ሆኖ የሚከሰት ሆኗል ። በጥበትና በጥላቻ ነውረኛና ጸረ ሕዝብ ድርጊቶችን— ወንጀሎችን— የሚያበረታቱ ወንጀለኛ ኃይሎች ሁሉ የክብር እንዳይሆኑ ሆነዋል ። አገዛዙ የሽግግርን ሂደት ሰርዞ የግለሰብና የቡድን አምባገነንነት እንዲቀጥል መምረጡ ራሱ ላለው አስከፊ ሁኔታ መንገድ ጠራጊ መሆኑ ከርከር አያሻውም ።

ኢሕአፓ ለተገደሉትና ለተጨፈጨፉት ዜጎች ቤተሰቦች ሁሉ ጽናትን ይስጣችሁ ይላል ። ይህ የግፍና የፍጅት ሁኔታ ተከሰቶ እንዳይቀጥል የወያኔን አገዛዝ አስወግደን ዴሞክራሲያዊ መንግሥት እንመስርት ሲልም ታግሏል ፤ አሁንም እየተጋለ ነው ። የወያኔ ኢሕአዴግ ስርዓት ተጠግኖ ቢሆንም እስከቀጠለ ድረስ በጅጅጋ ድሬ ዳዋ ወዘተ የተከሰተው ሀገር አሳፋሪ ዕልቂትና ግድያ መቀጠሉ ከቶም የሚቀር አይደለም ። ይህን በመገንዘብ የሀገራችንን ህልውናና የሕዝባችን ደህንነት ለመጠበቅ ጸረ ወያኔ ጸረ ኢሕአዴግ ትግላችን እንዲቀጥል ጥሪዎችን እንደግማለን ። በወያኔ ዋና አሳሻሽነት በሕዝብ መሃል የተቀሰቀሰው ግጭትና ግድያ በአስቸኳይ ሕዝብ እንዲያቆመውም ጥሪዎችን እናስተላልፋለን ።

የኢትዮጵያ ህልውና በደማችን ይጠበቃል!!
ጸረ ወያኔው ትግል ተፋፍሞ ይቀጥል !!
የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ይጠናከር !

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA
 Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France